



Thomas Jefferson Middle School

የIBMYP የፌብሩዋሪ የዜና መጽሔት

ራሳችንን፣ የወይዘት ሕይወታችንን እና ዓለማችንን ለማወቅ እና ለማሻሻል አብሮ መማር።



የወሩ የተማሪ መገለጫ ባህሪ፡ አሳቢ

ሁሉም ተማሪዎቻችን አሳቢዎች እንዲሆኑ እንፈልጋለን። ደራሲ Dan Willingham "ማህደረ ትውስታ የሃሳብ ዝቃጭ ነው" ሲሉ ጽፈዋል። ተማሪዎች እንዲማሩ፣ እየተማሩት ስለለው ነገር በጥልቀት እና ፈጠራን በተሞላ መልኩ ማሰብ አለባቸው። ተማሪዎች እንደ አሳቢዎች እንዲንቀሳቀሱ የሚያስችሏቸውን የመማሪያ እንቅስቃሴዎች እና ግምገማዎች በመደበኛነት ለመጠቀም እንሞክራለን። በተማሪዎች-የተመረጡ ምርጥ አሳቢዎቻችን የሚከተሉት ናቸው፡ Dolphins-Nora Mallet፣ Dragons-Nour Ben Hammouda፣ Eagles-Dhruva Barua፣ Gators-Chris Hunter፣ Monarch-Diana Rojas፣ Owls-Frances Shapiro፣ Penguins-Sean Memon፣ Phoenix-Bronwen Kubiack እና Stingrays-Katherine Velasco። ምንጭ፡ [pixbay](#)



የተፃፈ ሥርዓተ-ትምህርት

በግለሰቦች እና በኅብረተሰቦች፣ የዓለም ጂኦግራፊ ተማሪዎቻችን በግጭት እና አፈታት ላይ ችግርን መሰረት ያደረገ የ IB ትምህርት ክፍልን በማጠናቀቅ ላይ ናቸው። ተማሪዎች በዓለም ዙሪያ ያለ አንድ ዓለም አቀፍ ግጭትን በትብብር ይተነትኑና የመፍትሔ ሃሳብ ያቀርባሉ። ግጭቶችን ግጭቶች ለምን እንደሚከሰቱ የሚገልጹ ጭብጦች ላይ የሚያጠነጥኑ ጥያቄዎችን ይከተላሉ። ምርመራቸውን ካጠናቀቁ በኋላ፣ የጂኦግራፊ ተማሪዎቻችን በጣም ውስብስብ ለሆኑ አንዳንድ የዓለማችን ግጭቶች (አፍጋኒስታን፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ወዘተ) በፖድካሲት መልክ ዝርዝር መፍትሄዎችን ለማቅረብ ወደ ኮሪደሮች አምርተዋል። ተማሪዎቻችን በአንድ ጊዜ አንድ ግጭትን በማየት የተሻለ ዓለምን እያሰቡ ነው።

የምዘና ፖሊሲ፡ አስፈላጊ ስምምነቶች

IB አራት ተፈላጊ ፖሊሲዎች አሉት፡ 1) ትምህርታዊ ሐቀኝነት፣ 2) ቋንቋ፣ 3) ማካተት እና 4) ምዘና። የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ በሙሉ በዚህ ዓመት ተከልሰው ማሻሻያ ተደርጎባቸዋል። የምዘና ፖሊሲውን መመልከት ለመጀመር ጊዜው አሁን ነው። የመካከለኛ ዓመቶች መርሃ ግብር ነጥብ አሰጣጥ **ፍትሃዊ፣ ወጥነት ያለው** እና **ግልጽ** ሂደት እንዲሆን ይጠይቃል። ይህ ማለት ነጥቦች በቤት ስራዎች፣ ፕሮጀክቶች፣ ጥያቄዎች እና ፈተናዎች ላይ ሳይሆን በተለይ የትምህርት ዓይነት መስፈርቶች ላይ የተመሰረተ መሆን አለባቸው። በተጨማሪም፣ ምዘና ለተማሪዎች በመማር ሂደቱ ላይ ለተማሪዎች ግብረ-መልስ የሚሰጡ እንጂ፣ አዳዲስ ጽንሰ-ሐሳቦችን እና ይዘትን ሲማሩ መቅጣት የለባቸውም። ከእነዚህ ሃሳቦች ጋር አዲስ የምዘና ፖሊሲ ለመቅረጽ የኮሚቴ አካል መሆን የሚፈልጉ ከሆነ ለ Mr. Malinosky ያሳውቁ። ምንጭ፡ [pixbay](#)



የ MYP መማሪያ ክፍሎች እና እውነተኛ ምዘናዎች

ግለሰቦች እና ማኅበረሰቦች እና የቋንቋና የስነ-ጽሑፍ ትምህርት ክፍሎች ፌብሩዋሪ 4 ላይ የሲቪክ ሕዝባዊ ስብሰባ /Civics Town-hall/ አድርገው ነበር። የካውንቲ የቦርድ አሳላት፣ Christian Dorsey እና Erik Gutshall፣ እንዲሁም የት/ቤት ቦርድ አሳላት Tannia Talento እና Monique O'Grady ከአዲሱ የ Amazon ዋና መ/ቤት እስከ ማት Dreambox ድረስ ያሉትን የአካባቢ ጉዳዮችን ለመወያየት አጠቃላይ የ 7ኛ ክፍልን ተቀላቅለዋል። ተማሪዎቹ የቀድሙትን ወራት ለአካባቢያቸው ተመራጭ ባለሥልጣናት ደብዳቤ በመጻፍ አሳልፈዋል። እናም የ Jefferson ተማሪዎች የሰሉና መርማሪ ጥያቄዎችን ጠይቀዋል። በአርግጥ የት/ቤት ቦርድ አሳላት ከካውንቲ ቦርድ የበለጠ ብዙ ጥያቄዎችን ሰንዘረዋል። የ7ኛ ክፍል ተማሪዎቻችን እንደ ዜጎች መብቶቻቸውን ለመጠቀም እና ትንሽ ዴሞክራሲን በተግባር ለማየት ዕድሉን አግኝተዋል። ፎቶ በ Ms. Nolan.



የኮሚዩኒቲ ፕሮጀክት ለውጦች

ለኮሚዩኒቲ ፕሮጀክት የእውነት ቅጽበት በፍጥነት እየቀረበ ነው። ኤፕሪል 9 ይጠናቀቃል። በዚያን ቀን የ8ኛ ክፍል ተማሪዎቻችን ለ6ኛ እና 7ኛ ክፍል ተማሪዎች የማኅበረሰብ ፍላጎት ለማሟላት ስለመረጡት ግብ ያቀርባሉ። ተማሪዎች በአገልግሎት፣ በምርምር እና ስለ ወሳኝ ጉዳዮች ግንዛቤን በማሳደግ ቀጥተኛ እርምጃ የሚወስዱበት ጊዜ አሁን ነው። ተማሪዎች አንዴ የእርምጃ አወሳሰድን ክፍል ካጠናቀቁ፣ በሚያቀርቡት ገለፃ ላይ መስራት አለባቸው። አንድን የተወሰነ ማኅበረሰብን ለማገዝ አንድ አስቸጋሪ ግብ ላይ ለመድረስ ባለው ሂደት ምን ተማሩ? የተቀሰሙት ትምህርቶች በሰፊው እንዲጋሩ እንፈልጋለን። ምንጭ፡ [pixbay](#)



የድርጊት መርሃ ግብር መቅረጽ

የ IB የድርጊት መርሃ ግብር ቀጣይነት ላለው የትምህርት ቤት መሻሻል ወሳኝ መሳሪያ ነው። በ Jefferson፣ የመጨረሻው የድርጊት መርሃ ግብራችንን የቀረጽነው ከአራት ዓመት በፊት ከመጨረሻው የ IB ምዘና በኋላ ነው። በሚከተሉት አምስት ምክረ ሃሳቦች ላይ ትኩረት እያደረግን ነው፡ 1) የኮሚዩኒቲ ፕሮጀክት ግንዛቤ 2) የመማሪያ ክፍሎችን አጠቃቀም እና ትግበራዎችን ማቀድ፣ 3) ስድስቱን ዓለም አቀፋዊ አውዶች ያላቸውን ተግባራት በሙሉ በመጠቀም የ MYP ዕቅድ ሂደትን ማጠናከር፣ 4) የክፍል እቅዶች እና የርዕሶች አጠቃላይ እይታዎች ቁልፍ ጽንሰ ሃሳቦችን ማካተት አለባቸው 5) የአገልግሎት ትምህርት ከአገልግሎቶች ውጤቶች ጽንሰ ሃሳብ ጋር መጣጣም አለበት። 6) ከክፍል እቅዶች ጋር የተገናኙ ዓለም አቀፍ ችግሮች 7) አለም አቀፋዊ አውዶች ለምርመራ 8) የ MYP የግምገማ መስፈርትን ወጥነት ባለው መልኩ መጠቀም። ተጨማሪ አሳሳቢ አካባቢዎች ካሉ Mr. Malinosky እንዲያውቁ ያድርጉ።

የጥቁሮች ታሪክ ወር /Black History Month/ ስብሰባ

Jefferson ፌብሩዋሪ 13 ላይ በፍልሰት ጉዳይ ዙሪያ አንድ አስደናቂ የጥቁሮች ታሪክ ወር /Black History Month/ ስብሰባ ነበረው። መዘምራት የጥቁር ብሔራዊ መዝሙርን በመዘመር ነበር ያስጀመሩት። በመድረክ ላይ ያሉት ሁሉም ተማሪዎች የእነሱን የፍልሰት ታሪክ አካፍለዋል። የ Langston Hughes እና Zora Neale Hurston ውብ ግጥም ተነብቦ ነበር። አንድ ፕሮፌሽናል ድምጻዊ በቀዝቃዛው ከረምት ላይ "Summertime" የሚለውን ዘፈን ሕይወት ዘርቶበት ነበር። እናም ተማሪዎች የፍትሕ መጻደልን በመቃወም በጉልበታቸው በመንበርከስ Colin Kaepernick ን አስታውሰዋል። እጅግ የተሳካለት ዝግጅት ነበር። ፎቶ በ Mr. Malinosky።



መጨረሻ/የአገልግሎት ፍላጎቶች

- ዘወትር ረቡዕ የኮሚዩኒቲ ፕሮጀክት እገዛ በቤተ መጻሕፍት ውስጥ
- ዘወትር ማክሰኞ 5pm ላይ በ Phoenix Bikes በብስክሊቶች ጥገና ላይ በበጎ ፈቃድ መካፈል፣ 909 S. Dinwiddie St ([ሙሉ ዝርዝርን እዚህ ያግኙ](#))
- ዘወትር ረቡዕ በ 6:30pm በ AFAC የዶሮ ስጋን በመጠቀሻ በበጎ ፈቃድ መካፈል፣ 2708 S. Nelson St, ([ሙሉ ዝርዝርን እዚህ ያግኙ](#))
- [የአገልግሎት ትምህርት የቀን መቁጠሪያ እዚህ ይገኛል](#)
- መጨረሻን ት/ቤት አቀፍ እንቅስቃሴዎች ይጠባበቁ